

የኢትዮጵያ ባንክ
የመንግሥት መስሪያ ቤቶች የሂሳብ እያያዘ
መስሪያ ቁጥር 6/2004

ገንዘብና አካልዎች ሌማት በር

በዚህ ደር

ጥር 2004 ዓ.ም.

**የኢማራ በአራዳዊ ክልልዊ መንግሥት
የመንግሥት መሰረም ቤቶች የሂሳብ አያያዝ መመርያ ቁጥር 6/2004**

ከፍል አንድ

ጠቃላላ

፩ አውጻው ባለቤትዎን

የተገዢበት አካላዊ ሌሎች ቤት በኢማራ በአራዳዊ ክልልዊ መንግሥት ዓይነት አስተዳደር አዋጅ ቁጥር 178/2003 ዓ.ም አንቀጽ 67 በተሰጠው ለሚልን መሠረት ይህን መመርያ አውጥቷል::

፪ አዋጅ ሰዕስ

ይህ መመርያ “የኢማራ በአራዳዊ ክልልዊ መንግሥት መሰረም ቤቶች የሂሳብ አያያዝ መመርያ ቁጥር 6/2004 ተብሎ ለጠቃላላ ይችላል::

፫ ትርጓሜ

የዋሉ አግባብ ሌላ ትርጉም የሚሰጠው ካልሆነ በስተቀር በዘመኑ መመርያ ውስጥ ያሉታትና የፈጸም ቤቱ በኢማራ በአራዳዊ ክልልዊ መንግሥት ዓይነት አስተዳደር አዋጅ ቁጥር 178/2003 እና በመስተዳደር የሚከተሉ ቤት ዓይነት አስተዳደር ደንብ ቁጥር 89 /2004 ትርጉም የተሰጣቸው በዘመኑ መመርያ ውስጥ ተቀም ላይ የዋሉ ትልቅና ሆኖ በአዋጅ የፈጸም ቤቱ በአዋጅ እና በደንብ የተሰጣቸውን ትርጉም ይጠየላል:: ከዘመኑ በተጨማሪም በዘመኑ መመርያ ውስጥ:-

- “በጥሩ ገንዘብ ላይ የተመዘረተ የተሻሻለ የመንግሥት የጥንድ ጥሃት አያያዝ ሥርዓት” ማለት በጥሩ ገንዘብ ከሚፈለጉሙ እንቅስቻለውች በተጨማሪ በቅመቱ መጨረሻ ላይ ለተደረሰበባቸው የሂሳብ እንቅስቻለውች ዕውቅና የሚሰጠና ከቅመቱ መጨረሻ በጃላ በዓይነት አስተዳደር አዋጅ መሠረት በተከኔሬ ጥሩ ተይዞው የጥሩ ገንዘብ ከፍያን እንዲመረከተት የሚጠበቅ የሂሳብ አዋጅ ሥርዓት ነው::
- “ጥሩ ገንዘብ ነት ያሉሁን” ማለት ተሟልጉ ገንዘብ በሥራ ላይ የዋሉ ባይሆንም በጥሩ ገንዘብ እንዲተከናወነ የሚችው የሂሳብ እንቅስቻለ ነው::
- “ተሰበሰበ ሂሳብ” ማለት አንድ የመንግሥት መሰረም ቤት ለሌሎች መሰረም ቤቶች፡ ይርቃቻች ወይም ገለሰቦች ለሰጠው አገልግሎት ወይም ለሰጠው ዕቁ ያልሰበሰበው ሂሳብ ወይም በቅድሚያ ተከናወነ ገንዘብ በሥራ ላይ መቆል ማስረጃ ያልቀረበበት ወይም በጥሩ ገንዘብ ተመለሽ ያልተደረገ ሂሳብ ሲሆን፣ ጥብር፣ መቆል፣ በድር፣

እናና የተደረገት ሂሳብ ወይም ለለ ማኅቃዣውም ለመንግስት ገበያ መደረግ ያለበትን ጉባኤ ነው::

4. "ተከራይ ሂሳብ" ማለት ካላቸል አመት በታች በሆነ ገዢ ውስጥ መከራል ያለበት ዕዳ ነው::
5. "ጥርጋራ-ም" ማለት በመንግሥት መሰራቶ በቱ ማቅረብ አገልግሎት ስሜ እና የተመዘረተ የመንግሥት መሰራቶ በቱ ወንድ ዓለማ ነው::
6. "ጥርቃሽት" ማለት በአንድ የመንግሥት መሰራቶ በት አስተዳደር ሰር ያለኝ የወጪ በቻቻ የተፈቀደለት በተወሰነ ገዢ ውስጥ የሚጠናቀቁ የሥራ እንቅስቃሴ ነው::
7. "የሂሳብ መዝገብ" ማለት ማኅቃዣውም የሂሳብ እንቅስቃሴዎች በሂሳብ ሰርዓት ውስጥ በመጀመሪያ ይረዳ የሚመዘገበበት መዝገብ ነው::
8. "የሂሳብ እንቅስቃሴ" ማለት በመንግሥት ፍይናንስ አቅም እና ወጪ የሚያስከትል የገበያ ወይም ወጪ እንቅስቃሴ ነው::
9. "የይግባኝ ጥያቄ" ማለት በውጭ ወይም ከውጭ ውጭ በሆነ ታላፊነቶች ምክንያት የመንግስት መሰራቶ በት ከሰነድና ወገኖች የሚፈልገው ዕዳ ነው::
10. "በለቤቶ" ማለት የተሰጠበት ሂሳብ እና ባዶች የሚጠበቅበት ወይም የይግባኝ ጥያቄ የቀረበበት ግለሰብ፣ ይርቃቻ ወይም መሰራቶ በት ነው::
11. "የጠና ጉባኤ ወይም ጉባኤት" ማለት በጠናት፣ በቅጠሌ፣ በሥርቃት፣ በዘረፏ፣ በገርፏ፣ ወይም በመረት መንቀጥቀጥ የና በመሰስለት የተፈጥሮ የና የሰው ሲሆን አይታወች የጠና ወይም የወደሙ ሆኖ ሂሳብ ከመዘገበ ያለተገረዘሩ ጉባኤ ወይም ጉባኤት ነው::
12. "ዋጋ ያላቸው ይርቃቻዎች" ማለት አስቀጽመው የጠናው ለመንግስት መሰራቶ በት ለቀርብ የሚገባውን ማመልከቶች፣ ማስቀመጥዎች፣ ማስቀመጥዎች፣ የመሰስለትን ይዘት የሚያመለከቱ የና በገባኤ የሚሰብ ለነጻች ፍቃው::
13. "ይህት ወይም ከሱዳቸት" በታወቀው የሂሳብ አያያዝ ሥርዓት የተሰጣቸውን ትርጉም ይይዛል::

፩ የመመራያው ተፈጥሃነት ወሰን

ይህ መመራያ በአማራ በአራዊ ከላሉ መንግሥት የፋይናንስ አስተዳደር አዋጅ ቁጥር 178/2003 እንቀጽ 2 ዓዲ እንቀጽ 15 መመራት የመንግሥት መሰራቶ በት ተብሎው በተመለከተ ሁሉ እና ተፈጥሃነት ይሞላል::

፩ የመመራያው ዓለማ

1. በጥ኏ ገንዘብ እና የተመሰረተ የተሳሽለ የጥንድ የሂሳብ አያያዝ ሥርዓትን በመጠቀም በጥንድ የሂሳብ መሠገብ አያያዝ በዚ ማስተኞች ዕዲን ለመመዘገበና ስጋፍ ለማግኘት፡፡
2. በተዘረጋው የሂሳብ አያያዝ ፖሳብ አውቆዎች ሥርዓት መዋረት ተከከለኛ ወቅታዊና የተማሪ የሂሳብ መረጃ በማዘጋጀትና ለመጠየቃቸው ለልማት አጋርቶች የሚፈርጋውን የመረጃ ታሪክ ለማሻሻልና ወቅታዊና ተከከለኛ መረጃ እና በመመሰረተ የተሳሽለ የወጪና አስጣጥ እንዲኖር ለማስታድል፡፡
3. ገዢታ የተገባበትን ፖሳብ ለውጭ ለመፈጸም በቻቻ መጠን ወር ለማንኛውር የሚያስተኞል የምዝገባና የከተትና አመራር ሥርዓት በመዘርጋት የበቻቻ አፈጻጸምና ለማሻሻል፡፡
4. በተለያዩ ምክንያቶች ለሰበሰበ የሚይቻል ተሰበሰበ ፖማቦች፣ የግዢታ ፖማቦች፣ የጠና ገንዘብ ወይም ገበረታን ከመዘገብ መሰረቱ የሚያስተኞል የአፈጻጸም ሥርዓት በመፈጸም እና ለማዋል፡፡
5. የፌዴራል እንቅስቃሴ የተከናወነባቸውና የተመዘገበባቸው የሂሳብ ሰነዶችና መሆኑበት ሥርዓት ባለው መንገድ ይህንነታቸው ተጠብቆ እንዲያዘው ወይም እንደአስፈላጊነቱ እንዲመገኝ ለማሻሻል ነው፡፡

ክፍል ሁለት

የመንግሥት ፖሮግራም አያያዝ

፩. የመንግሥት ፖሮግራም አያያዝ ሥርዓት

1. የሂሳብ ሥርዓት

- ሀ. የመንግሥት መሰረም በታች ካበቸት ሥርዓት ይርሱ እና የሚሆድ በጥሩ ገዢዎን እንቅስቃሴ ስያ የተመዘረተ የተሻሽሉ የጥንድ ፖሮግራም አያያዝ ሥርዓት መጠቀም ይኖርባቸዋል:: ሆኖም ከመራ ተባይቶው የተነሳ አከራዊል የሂሳብ አመራሪን መጠቀም የሚፈልጉት መሰረም በታች ቅዴታውን ለበርሃው አቅርቦው ማስፈጸም ይችላል::
- ለ. የሂሳብ እንቅስቃሴውን በጥሩ ገዢዎን ለማደረገበው ገበኩ በጥሩ ገዢዎን ለማደረግመው ክፍያ ዕውቅና መሰጣት ይኖርባቸዋል::
- ሐ. የጥሩ ገዢዎን እንቅስቃሴን የሚያመለከት ሂደት በሥርዓት የሚመዘገበበት አመራር ተግባራዊ ማደረግ አለባቸው::
- መ. በቅመቱ መጨረሻ የሚቀርቡ የግዢው ፖሮግራም በተከናይ ሂሳብ በመያዝ መከራል የሚያስተኞል አመራር መከተል ይገባቸዋል::
- ወ. በዚህ መመርያ መዘረተ የሚከናወን ነርክር አፈጻጸም በጥሩ ገዢዎን እንቅስቃሴ ስያ የተመዘረተ የተሻሽሉ የጥንድ ሂሳብ አያያዝ ሥርዓትን፣ የጥሩ ገዢዎን አስተዳደር እና ክፍያ አፈጻጸም ሥርዓትን፣ የሂሳብ አውቃቀር ሥርዓትንና የበቸት ማንዋልን መከተል አለበት::

2. የሂሳብ መዘገበ አያያዝ አይ

- ሀ. የመንግሥት መሰረም በታች በጥሩ ገዢዎን ስያ የተመዘረተ የተሻሽሉ የጥንድ ፖሮግራም መዘገበ አያያዝ ሥርዓትን በመጠቀም ያደረሰት መቅለለ የሂሳብ መጠን እና የከራይነት መቅለለ የሂሳብ መጠን እንዲ ከሌሎው ይርሱ እና እንዲሁን በሚያስተኞል መልካ መያዝ አለባቸው::
- ለ. እያንዳንዱ የሂሳብ መደብ እንቅስቃሴ በመደበኛ ሆኬታ የሚታወቁበትን ማዘኝ/ደብት ወይም ከራይነት/ መብቃ መያዝ አለበት::
- ሐ. መሰረም በታች መዘረታዊ የሂሳብ አያያዝ ቁመር /ሂስት = ዕቅ + የተማሪ ሂስት/ የሚለውን መርሆ ተከተሉው ፖሮግራም መያዝ አለባቸው::

3. የሂሳብ አውቃቁር ሥርዓት

የመንግሥት መሰረም በታች የፌ.ይናንስ እንቅስቃሴዎች በየመደባቸው ተለይተው እንዲመዘገበ ለማድረግ በሚያደርግለ ክህሱ በታች በተዋቀሩት የሂሳብ መሰረም ቅጥረቻቸው መሠረት ማለትም፡-

ከ1000 - 1999 የአገር መሰረት ገበታ፡

ከ2000 - 2999 የውጭ እርዳታ፡

ከ3000 - 3999 የውጭ በፊር፡

ከ4000 - 4099 የጥራ ገዢዎን ጥራ ገዢበት ያልሆነ ነው፡፡

ከ4100 - 4999 ማለት፡

ከ5000 - 5599 ዕዳ፡

ከ5600 - 5699 የተጣሪ ማለት፡

ከ6000 - 6999 የውጭ ሂሳብ መፈጸም መሠረት ሂሳብቸውን መመዘገበ አለባቸው፡፡

4. የበጀት አድራሻዎች ሥርዓት

የመንግሥት መሰረም በታች በበጀት አድራሻዎች ሥርዓት መሠረት የተፈቀደዋቸውን በጀትና የወጣውን ወጪ ማስተካከል እንዲቻል ተለይቶ በተሰጣቸው የበጀት መፈጸም መፈጸም ተጠቀሙ የሂሳብ እንቅስቃሴዎችን መመዘገበ አለባቸው፡፡

5. የፌ.ይናንስ ታላፊነት

የመንግሥት መሰረም በታች የፌ.ይናንስ ሥራ ተገቢው የሥራ ክፍፍልና አድራሻዎች የሮት ማለትን ከብከትና ከጥሩት መከላከል እንዲቻል እንዲሁም ሥራ ስራ ተንተው ባለ ሂሳብ /አዋጅ፡ ይጋበቸና መመሪያዎች/ እንዲመር ማድረግ አለባቸው፡፡

6. የሂሳብ ሥራ ቁጥር

ሀ. የሂሳብ ፌዴቤዎች መነሻ

ማኅኞቸውም የሂሳብ እንቅስቃሴ በንብ ደረሰኝ ወይም በውጭ ማስመሰከራም ወይም በሂሳብ ፌዴቤዎች ማዘጋጀ ወይም የባንክ ደብዳቤና ከሱዳቸት እድገት ወይም የባንክ የሱዳቸት ሲሉጥ ወይም እነዚህን ለተከ በሚቻል በከልሉ ገዢዎን አካናዎች ለማት በርሃ ዕውቅና በተሰጣቸው ሲኖሩት መነማት አለበት፡፡

ለ. የሂሳብ ምዝገበ ክንውን

የሂሳብ እንቅስቃሴ መካና ስነድ የተዘጋጀ ስም በፊልቱ በየፌዴራል ምንጻይ
በሂሳብ መዝገበ ላይ መመዘገበና በሂሳብ ለፌር ላይ መወረዳለ አለባቸው::

ሐ. የሂሳብ ለፖርት ማዘጋጀት

በሂሳብ ለፌር ላይ በፌዴራል ምንጻይ ሁኔታ የተመዘገበ ሂሳብ ማረጋገጫ ተወስኑ
ወርሃዊ ዓመታዊ የሂሳብ ለፖርት በወቅቱ መዘጋጀት አለባቸው::

መ. የሂሳብ መዝገብ ምዝገበ

በበቃት ዓመቱ መጨረሻ የገዢያዊ ሂሳብ መዝገብ ምዝገበ ተከናወጥ
የዘመኑን ሂሳብ በመዘገበ ቅጂ ሂሳብ ለቀጣይ በይቶ ዓመት መተላለፍ
አለባቸው::

መ. የፌዴራል መግለጫ

በበቃት ዓመቱ መጨረሻ የገዢያዊ ወጪ ሂሳብ ማጠቃለያ፣ ንርክር የገዢያዊ
ሂሳብ፣ የጥራ ገንዘብ ፍሰት፣ የሂሳብ ዕክምት መግለጫ መዘጋጀት አለበት::

ቻ የሂሳብ ስነድና መዝግበት አያያዝ አጠቃቀው

የመንግሥት መስራው ቤቶች ማናቸውንም የሂሳብ እንቅስቃሴዎች በይው ባወጣቸው
ወይም እውቀና በሰጣቸው ቁጥልው በተመለከቱት የሂሳብ ስነድና መዝግበት መያዝ
አለባቸው::

1. የገዢ መሰብሰቢያ ደረሰኝ

ሀ. በአገር ወሰኑ ገንዘብ ለማሰብሰብ ገዢ የገዢ ደረሰኝ መሬ/1 ወይም በይው
በማስፈልግ በማረጋገጫው ደረሰኝ ወይም በእሌክትሮኒክስ ደረሰኝ፣

ለ. በባንክ ገዢ ለማረጋገጫ የባንክ ክፍል እና ክፍል ደረሰኝ ደረሰኝ፣

ሐ. በወጪ ምንዛሪ ለማሰብሰብ ገዢ ወጪ ምንዛሪ ገዢ ደረሰኝ መሬ/2 ወይም
በይው በማስፈልግ በማረጋገጫው ደረሰኝ ወይም በእሌክትሮኒክስ ደረሰኝ፣

መ. የተለያየ ተገልጻዋችን የሚያስተናገኘ የገዢ ዕክምት ገምሩ ባለሙሉ የሚ
የሆኑ ክፍለው የሚሰብሰብበት የመያዝ መሬ/185፣

መ. ሆኖታቸለውና ፍርድ ቤቶች ክተገልጻዋች የሚሰብሰብበትን የመያዝ ሂሳብ
መሬ/85፣

2. የወጪ ማስመለከያ

ሀ. በአገር ወሰኑ ለማረጋገጫው ክፍያዎች የወጪ ማስመለከያ መሬ/7፣

- ለ. ከባንክ ወጪ ለማሆኑ ከፍያዎች የባንክ ይበት እናኝይደገና
 ካ. በውጭ ፖሮግራም ለማከናወን ወጪ የውጭ ፖሮግራም የውጪ ማስመሰከር መሬት
 ሥር ሌይ ማዋል አለባቸው::
- ሙ. ገብዕቶችና ገምሩት በለሥራለጣንና በሚሰጥታለዎችና በፍርድ በቁጥር መሬት መሬት/185 እና
 መሬት/85 ከተሰበሰበው የመያዝ ገንዘብ ወደ መደበኛ ገብ በመሬት/1 በማቅወርና
 ልዩነቱን ተመሳሽ ለማድረግ በቅድመሬት በመሬት/186 እና በመሬት/86 ወጪ በማድረግ
 ከፍያ በመፈጸም ምዝገባው መውራረሰና

3. የቅድመሬት ከፍያ ማዘጋጀ

በተወሰኑ ገዢ ወሰጥ ማስረጃ የማቅወርበባቸው የጥራ ገንዘብ ቅድመሬት ከፍያዎች
 በቅድመሬት ከፍያ ማዘጋጀ መሬት/6 አማካኝነት ከፍያ መፈጸም አለበት:: ይህ ሆኖታ
 በባንክ በከል በቁጥር በለፈው እለከተረኞከል መንገዶች የማፈጸምዎን ከፍያ
 አያዝተተም::

4. የሂሳብ ምዝገባው ማዘጋጀ

ጥራ ገንዘብ የማይገኘቀልቀሰባቸው ወይም ጥራ ገንዘብ ነት ያልሆነ ማናቸውም
 የሂሳብ ከንወጥናች በረሃሳብ ምዝገባው ማዘጋጀ መሬት/9 መፈጸም አለባቸው::

5. የገቢ ደረሰኝ ማጠቃለያ

በየእለቱ የተሰበሰበ ገንዘብ በገቢ ደረሰኝ ማጠቃለያ መሬት/64 ተጠቃለው ገቢ
 መፈጸግ አለበት::

6. በገቢ መለያ ቁጥር የተለያ የገቢ ደረሰኝ ማጠቃለያ

በገንዘብ ስብሰቦዎች የተሰበሰበ ጥራ ገንዘብ የገቢ መለያ ቁጥር የተለያ የገቢ
 ደረሰኝ ማጠቃለያ መሬት/65 ሌይ ተዘርዝር ለዋና ገንዘብ ያኩ በመሬት/64
 መተላለፍ አለበት::

7. የሂሳብ እንቅስቃሴ መዘገብ

ሀ. በአገር ወሰጥ ገንዘብ ለማከናወን የሂሳብ እንቅስቃሴዎች የሂሳብ
 እንቅስቃሴ መዘገብ ለአገር ወሰጥ መሬት/12 በውጭ ፖሮግራም ፖሳብ የማከናወን
 የሂሳብ እንቅስቃሴዎች በውጭ ፖሮግራም ፖሳብ እንቅስቃሴ መዘገብ መሬት/13
 የመፈጸምሬት ደረሰኝ ምዝገባው መፈጸግ አለበት::

- ለ. በንግዴዎች በኩል የሚከናወነት የገበር ወጪ ነሰቦች በጥራ ገንዘብ
መዝግበ መዶል 6 ተለይተው በዘርዝር መመዝግበ አለባቸው::
- ሐ. በዚህ ባለንስ ክፍያ እውሃር የሚጠቀሙ የመንግስት መሰረም በቶች
ከደርዎ የተፈቀደለሁትን የክፍያ ጥሩ ማሳታፊዎች መካና በማድረግ
የሚያከናወደዋዎችን ክፍያዎች በክፍያ ጥሩ መዝግበ መግ/60/2
መመዝግበና ቁር የክፍያ ጥሩዎችን በየጊዜው መከታተል አለባቸው::

8. የሚገበ ለጀመሪያ

በኢትዮ መዝግበ ላይ የመጀመሪያ ያረዳ ምዝገባ የተከናወነለት ሆኖ በየሚገበ
መዶል ተለይቶ በሚገበ ለጀመሪያ ላይ መመዝግበ አለበት::

9. የበጀት መቆጣጠሪያ ለጀመሪያ

መሰረም በቶች የተፈቀደለሁትን በጀት እንቅስቃሴ በፋይናንስ ምንጻፍና በወጪ,
ሆነበት በመለያት ቅጣይነት ያለው የተስተካከለ ምዝገባ በበጀት መቆጣጠሪያ
ለጀመሪያ መግ/16 ማከናወን አለባቸው::

10. የሚገበ ሪፖርት

የመንግሥት መሰረም በቶች ወርሃዊ የሚገበ ሪፖርትን በአገር ወሰኑ
ገቢ/እርዳታ/የብድር ሆኖ መግ/21፣ በመጠየቃና ክተማለ በጀት ወጪ ሆኖ
ሻጋጌ መግ/22፣ በንግዴዎች ንዑስ ሪፖርት ክፍል 1 እና 2 መግ/24፣
በተሰብሰቦ ሆኖ መግ/25፣ በተከናወደ ሆኖ ሪፖርት መግ/26 እና በሚገበ
ማመዘዣና ሪፖርት መግ/27 እማካኝነት ሪፖርት ማዘጋጀት አለባቸው::

፩. የሚገበ አያያዝ ከፍርድ አፈጻጸም

1. የገበር የሚገበ አያያዝ

- ሀ. በጥራ ገንዘብ እና በይኬት ለተሰበሰቦ ገንዘብ በበደርዎ ፈቃድ የታታሙ
ተከታታይ ቅጥር የተሰጠውና ሲሆ ያለው አጋዋ የገበር ድረሰኝ መሰጠት
አለበት::
- ለ. የገበር ድረሰኝ የተቀረበበት ሆኖ በፊልቱ በሚገበ መዝግበ ላይ መመዝግበና
በሚገበ ለጀመሪያ ላይ መመዝግበና አለበት::
- ሐ. ወጪ የተደረገው ገንዘብ በፊልቱ በሚገበ መዝግበ ላይ መመዝግበና በሚገበ
ለጀመሪያ ላይ መመዝግበና አለበት::

2. የወጪ ፖሮግራም

- ሀ. በተወሰኑ ገዢ ወሰጥ ማስረጃ የሚቀርብበትው የጥራ ገንዘብ ቅድመን ክፍያዎች በጥራ ገንዘብ ክፍያ ማዘዣ መሬ/6 አማካኝነት ክፍያ መፈጸም አለባቸው::
- ለ. ወጪ ክመዲዎን በፊት ስለወጪው የተማለ ማስረጃ መቅረብና ስልጣን ባለው እኩል መፈፀም አለበት::
- ሐ. በዚህ ማረጋገጫ የባንክ አገልግሎት የሚጠቀሙ መስራው ቤቶች ወጪዎን ክመናቃደናቸው በፊት የክፍያ መሬ የተጠየቀውን ክፍያ ለሽፍን የሚችል መሆኑን ማጠረሻት አለባቸው::
- መ. ወጪ የተደረገው ገንዘብ በእሌቱ በሂሳብ መዝገብ ላይ ለዚህ ተግባር በተዘጋጀው የከምጥርተር መረጃ ሥርዓት መመዘንበና በሂሳብ ለሸር ላይ መወረዳለ አለበት::
- ወ. የመንግስት መስራው ቤቶች ለጥቃቁን የሥራ ማስከናጅ ወጪዎች የሚመለውን ገንዘብ አስተካድር በገንዘብ አተከኩ ዘመኑ ማከናወን አለባቸው::
- ጋ. መስራው ቤቶች በበርው በተፈቀዱው መጠን ለክ የጥቃቁን ሥራ ማስከናጅ ወጪዎች ፖሳብ መመራረት አለባቸው::
- ሰ. ክጥቃቁን የሥራ ማስከናጅ ወጪዎች ፖሳብ ላይ ለክፈል የሚገባው የገንዘብ መጠን በበርው በተፈቀዱው የገንዘብ ለክ የሁል ባቻ መሆን አለበት::
- ጌ. ክፍያ የተፈጸመበት የጥቃቁን ሥራ ማስከናጅ ወጪዎች ፖሳብ ማስረጃና በጥቃቁን ወጪዎች ማጠቃለያ ቅጽ ተዋል ለሂሳብ ክፍል ሰቀርብ በተማለው ማስረጃ ለክ ቅኑ ተሰርቶ ለገንዘብ ያኝነት መተካት አለበት::

3. የገዢ ፖሮግራም

- የመንግስት መስራው ቤቶች**
- ሀ. ክበርው የተለለፈተቸውን የበታቸት ፖሮግራም
 - ለ. በበርው በከል በስማቸው ለሌላ እኩል የተፈወመ ጥሩ ገንዘብ ነት ያልሆነ የክፍያ ገንዘብ::
 - ሐ. ለበርው ፈሰሰ የሚያደርጉትን ፖሮግራም
 - መ. በዚህ ማረጋገጫ የባንክ ፖሮግራም የተከፈተተቸው ክሆን በየእሌቱ ክባንክ በማረጋገጫው መረጃ መመራት::

ս. ՈՒՒԿ.Բ ՀԱՅԻ ԴԵԼԻՎ ՄՊՃ.ԹՊ ԼԱԶ.ԳԸՂԴՎ. ԻՆ.Բ ՔԱՂ.ՔԸՆ.Ա.ՀՎ.Վ
ԴՆԱՆ ԻՌ.ԸՎ. Ռ.Ջ.Մ.Վ. Վ.Վ.Վ. ՈՎՖ. ՈՒՄ.Վ. Վ.Վ.Վ. ՄՊ.Վ.Վ.Վ.
Մ.Վ.Վ. ՀԼՊ.Վ.Վ.:

Հ. Հ.Ք.Հ.Հ.Հ. Ք.Մ.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ. Ո.Վ.Վ. Ո.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ.
Ո.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ.

4. Ք.Տ.Ո.Ո.Ո. Վ.Վ.Վ. Հ.Ք.Ք.Ա

Ք.Մ.Վ.Վ.Վ. Մ.Վ.Վ. Ա.Վ.Վ.

Ս. Ք.Ք.Ը.Վ. ԻՆ.Բ Վ.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ.
Վ.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ.

Ո. Ք.Ք. Վ.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ.
Վ.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ.

Ժ. Ո.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ.
Վ.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ.

Ժ. Ք.Տ.Ո.Ո. Վ.Վ.Վ. Ո.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ.
Վ.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ.

Ժ. Մ.Վ.Վ. Ա.Վ.Վ. Ո.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ.
Վ.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ.

Ժ. Ո.Վ.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ.
Վ.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ.

Ժ. Ք.Տ.Ո.Ո. Վ.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ.
Վ.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ.

5. Ք.Տ.Կ.Բ Վ.Վ.Վ. Հ.Ք.Ք.Ա

Ք.Մ.Վ.Վ.Վ. Մ.Վ.Վ. Ա.Վ.Վ.

Ս. Վ.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ.
Վ.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ.

Ո. Ո.Վ.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ.
Վ.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ. Վ.Վ.Վ.

Ժ. Խ-Ղ-Ջ-Ք ՀԻՂԴ-Դ Փ-Ղ-Մ-Մ Յ-Ղ-Վ-Վ Պ-Ղ-Ջ-Ջ Հ-Ղ-Ջ-Ջ Հ-Ղ-Ջ-Ջ Վ-Ղ-Ջ-Ջ
Ա-Ղ-Ջ-Ջ Ա-Ղ-Ջ-Ջ Ա-Ղ-Ջ-Ջ Ա-Ղ-Ջ-Ջ Ա-Ղ-Ջ-Ջ Ա-Ղ-Ջ-Ջ Ա-Ղ-Ջ-Ջ Ա-Ղ-Ջ-Ջ Ա-Ղ-Ջ-Ջ

መ. ለእያንዳንዱ የተከናይ ፖሮግራም የሚያስፈልግ በመከናት ከተተለ ማደረግ፤

ա. բժիշկ պատ համեմություն սօսք ուղարկու առաջնահարաբերությունը կազմակերպությունը կազմակերպությունը կազմակերպությունը

• 807

፭ የተቋኝ ሚኒስቴር መሰረት ወጪ ተቋሙ አይነት

የመንግሥት መሰረም በታች

Ա. ԱՐԴԻՇ ՔՐՄՀ. ՊԵՂԻՆՔ ԹԸԱ.ՊԴ. ՔԱՂ.Վ.ԼՎ.Դ ԴՆԻ.Ո ՀՈՒԴՅԱՆ

Δ. ΠΠ.Σ.Φ. ΠΤ.Σ.Φ.Φ. Σ.Π.Ω.Γ. Δ.Η. Ρ.Τ.Φ.Φ.Γ. Ρ.Σ. Σ.Π.Η.Σ.Γ. Φ.Θ.Μ.Φ.Τ. Ζ.Π.Π.
Σ.Μ.Μ.Ρ.Σ.Τ. Κ.Λ.Ω.Γ.Φ.Φ.::

መ. ከኩ.የ የተፈጻሚበት የጥቃቅን ሥራ ማስከኝ ወጪዎች ሂሳብ ማስረጃ
በጥቃቅን ወጪዎች ማጠቃለያ ቁጽ ተዋልቶ ለሆነበት ከኩል ስ.ቀርብ
በማድረግው ላይ ቢሮ ተሰርቷልን ለገዢ መካሬ ላይ እለዎች

7. բՈՃԻ ՓՐԵՏ

የመንግስት መሰረጃ ቤቶች

Ա. ՔԴՀ.ՓՀՀԱՄ-Ն ՈՒՄ ՈՐՈՇ ԽԲԱ ՄԵՐՄ ՈՒԾՔԻՒԹԻՇ ՈԿ.ՅԴՅՆԸ
ԹԱՅԻ ՀԱ ՈՐԹԱ, ՔՎԱՐ ՄԵՋՈ. ՊՈՒՄ ՄՓՊՈւԾՔ ՃԵՍ ԽԲ-Մ-
ՀՅՖՈՒԺՈՎ-Ն ՄՄՄԱՂՈԾ ՄՓՊՈՒԾ:

ለ. ወጪ ወይም ጉዳውት የሚገባበት ሃማብ ከመራችና ከኋይ ከመራዎች በፊት
በደረሰ ስለመኖሩ ማረጋገጥ

አ. ማኅቸውም ተከከለኛ ወጪ በበቃት ከተያዘው ወጪ እለመብለጠን
ማረጋገጥ፣

- መ. ለተወስኑ ወጪ እንዲወል ግዢታ የተገበበትን በቃጥ ነሰብ ዕቅዣ ወይም
አገልግሎቱ መገኘቱ ሰራተኞች በተከናይ ነሰብ የመመዘገብ እውሃር
መከተላቸ
- ወ. የግዢ ትርዳዋ የተሰጠበት የገንዘብ መጠን ካመሰራያ በቱ የወጪ በቃጥ እና
መቀነስን፤
- ፳. በበደርና በእርዳታ ወደ አገር ወሰጥ በሚገበ ዕቅዣ እና ለክልል
የሚገባው ቁረጥና ታክለ በበቃጥ አዋጅ በሚገለበው መመረት በተጨማሪ
በቃጥነት በመመዘገብ ሪፖርት ማድረግ፤
- ፴. በበቃጥ ያልተመለከተ የበደርና የእርዳታ ግዢትን በበቃጥ አዋጅ በሚገለበው
መመረት በተጨማሪ በቃጥ በመመዘገብና በመያዝ ሪፖርት ማድረግ፤
እለባቸው::

8. የሂሳብ ሪፖርት

- ሀ. የሂሳብ ሪፖርት ካመዘጋጀቱ በፈተት የአጠቃላይና የተቀጽበ ለቃጥ ማሻሻን
ትክክለኛነቱ መረጃን አለበት::
- ለ. ትክክለኛነቱ የተረጋገጧው የአጠቃላይ ሂሳብ ለቃጥ ማሻሻን ወደ ገቢ፣ ወጪ፣
ህወሓር ተከናይና ተሰጣሚበት ሂሳብ ሪፖርት ማድረግ፤ ቅጽ እና በተክክለ
መተዳደሩ አለበት::
- ሐ. በየሂሳብ ሪፖርት ቅጽ እና የሰራዎች የሂሳብ ማሻሻን ወደ ሂሳብ ማመዘገበና
እና ተሳሌሱ የዶበትና ክፈጸት ይሞር ትክክለኛነቱ መረጃን አለበት::
- መ. በሂሳብ ማመዘገበና ሪፖርት እና የሚታየው የባንክ ሂሳብ እና የባንክ ለቃጥ
ማሻሻን ትክክለኛነት በየወሩ የባንክ ሂሳብ ማስታረቂያ በማዘጋጀት መረጃን
አለበት::
- ወ. የተዘጋጀው ወርሃዊ የሂሳብ ሪፖርትና የባንክ ሂሳብ ማስታረቂያ ከባንክ
ሻጠት መግለጫ የሂሳብ ሪፖርት ሂሳብ ማስታረቂያ ከባንክ ሂሳብ ማመዘገበው
እና ወርሃዊ የሂሳብ ሪፖርት ለበረዱ መለከ አለበት::
- ፻. የመሰራያ በቱ የተዘጋጀ ሂሳብ ሪፖርትና ሂሳብ በቅመቱ መጨረሻ
ከአዲተሮች ሪፖርት የሂሳብ ሪፖርትና ሂሳብ ማመዘገበና በቅመቱ ሂሳብ ማመዘገበ
እና በማመዘገበው ወርሃዊ ሂሳብ ሪፖርት ሂሳብ ማመዘገበና በቅመቱ ሂሳብ ማመዘገበ

9. የሂሳብ መዝገብ

ሻጠት ካመዘጋጀቱ በፈተት የሚከተሉት መከናወን ይኖርባቸዋል::

- ሀ. የጥራ ገንዘብ፣ የባንክ ሂሳብ፣ የካውውር፣ የተሰበበበና የተከናይ ሂሳብ
የተቀናሱ ሌጅ ማረጋገጫ ከአመቻለይ ሌጅ ማዘን ወር መታረቅ አለባቸው::
- ለ. የየሂሳብ መደበት የተስተካከለ የበጀት ሌጅ ማዘን ከነግድናንዳ የወጪ ሂሳብ
ለጅ ተከከለኛ ወጪ ማዘን ወር መከሻኑ አለበት::
- ሐ. የኢትዮጵያ ሂሳብ/ስርዳታ/በደር ሂሳብች ከ1000 – 3999፣ የወጪ
ሂሳብ ከ6000 - 6999 እና የካውውር ሂሳብች ከ4000 - 4099 ማዘን ወደ
ተጠሪ ማስተካከለ ትኩስ በማዘኑ ሲሆ መደረግ አለባቸው::
- መ. የቁጥር ሂሳብ ማዘን የማተኑ ሂሳብ 4101፣ በባንክ ያለ የወጪ ምንጻር 4102፣
የባንክ ሂሳብ 4103፣ በሌተር እና ከፈዳት የተገዢበ ሂሳብ 4104፣ የተከናይ
5000 - 5999፣ የተሰበበበና 4200 – 4999 እና የተጠሪ ማስተካከለ ትኩስ
ሂሳብች ወደ ቅዱስ በጀት ዓመት መተላለፍ/ማዘኑ አለባቸው::

10. የሂሳብ መግለጫ

- ሀ. መሰራም ቤቶችናው ሰለመሰራም ቤቶችናው የፋይናንስ አቅም፣ የእራሻያምና
የጥንዝብ ፍሰት መረጃዎች ለውጭና አስጣጥ በማያመች መልከ ማዘጋጀት
አለባቸው::
- ለ. የሂሳብ መግለጫው የሂሳብ አያያዝ ለርዓቱን፣ ጽልሰዎችን፣ የሂሳብ
ማስታወሻዎች እንዲይሆ ተደርሱ የአገር ወሰጥ ገዢ በጀት ከተሰበበበው
ወር የወጪ አገር በደር/ስርዳታ ከበጀቱ ወር የታወቃው በጀት
ከተስተካከለው በጀት እና ከወጪው ወር ተኋገና መቅረብ አለባቸው::

ቪ የበደርና እርዳታ ገንዘብ ፍሰት የሂሳብ አያያዝ

1. የበደርና እርዳታ ገንዘብ ፍሰት

ማንኛውም የመንግስት መሰራም ቤት ከኖላም አቀፍ ይርሱታችና ከወጪ አገር ለጋሽ
መንግሥታች የሚያገኘውን የበደርና የእርዳታ ገንዘብ:-

ሀ. ከመረጃዎች በቻናል እንደ የጥንዘብ ፍሰት የተሰለፈውን፣

ለ. በመሰራም ቤቱ ባንክ ቅጽታ ከአበዳሪና እርዳታ ሰጠዋት የገባውን ሂሳብ
በመንግሥት የሂሳብ አያያዝ ለርዓት መሠረት የተዘጋጀትን ችርት እና
አከመንትብት፣ ስሙናውን፣ መግለጫና የረፖርት ማቅረቢያ ቁጽሞን በመጠቀም

ሂሳብን መዘግበ መያዝና ወርሃዊ የፌዴስ ዓመታዊ ሪፖርትን ካሳሽ
መግለጫው ዝር ማቅረብ አለበት::

2. የሂሳብ መዘገብ ክንውት

የመንግሥት መሰራም ቤቶች ለመንግሥት ሂሳብ አይደለም በተዘረጋው የሂሳብ አይደለም
ክመናዊ መረጃ ለመቀጥል የሂሳብ መዘገብናውን ማከናወን ያለባቸው ሲሆን
ከአለትትርናት ወጪ በሆነ በፊዥ መዘገብ የሚያከናወሩ መሰራም ቤቶችም
መደበኛውን የሂሳብ አመራር በመጠበቅና ተግባርና መካማበት በመጠቀም የሂሳብ
መዘገብ ማከናወን አለባቸው::

ክፍል ሪፖርት

የመንግሥት ሂሳብ ሪፖርት ይዘትና የማቅረቢያ ገዢ

I የፋይናቀድ ይዘት

1. የመንግሥት መሰራም ቤቶች ከተፈጻሚ ምንም፡ ከበደርና እርዳታ የሚያገኘትን
ሂሳብ አጠቃቀም ሪፖርት በየወሩ ለበርዕም ማቅረብ ይኖርባቸዋል:: የፋይናቀድ
የዘት የሚከተሉትን ይጠየቂል::
ሀ. የእንደ ወሰት ቤት/የእርዳታ/የበደር ገዢ ሂሳብ ሪፖርት::
ለ. የመጀመሪያ ወጪ ሂሳብ ሪፖርት::
ሐ. የከተታል ቤቶች ወጪ ሂሳብ ሪፖርት::
መ. የገንዘብ ህወሓት ሂሳብ ሪፖርት::
ወ. የተስብሰብ ሂሳብ ሪፖርት::
ጋ. የተከናወ ሂሳብ ሪፖርት::
ሰ. የሂሳብ ማመዘገብና ሪፖርት::
ጊ. የባንክ ሂሳብ ማስታረቂያ ሪፖርት
2. በዚህ አንቀጽ ገዢ አንቀጽ 1 መሠረት ከሚቀርቡው ሪፖርት ዝር የባንክ
ስራተኞች የሻጠቃ መጨረሻ ይህን ፖስቲ ማመዘገብና ሪፖርት እና የመሰራም
በቱ የጥረ ገዢ በ ቅጠራ ስርዓቱና ተያይዞ መቅረብ አለበት::

II የፋይናቀድ ማቅረቢያ ገዢ

1. የመንግስት መሰራም ቤቶች በዚህ በወርሃዊ ሪፖርትናው::-

v. ከተኞኑ ምንም የወሰዶችን እንዲሆም የበደርና እርዳታ ፖሮግራም ስርዓት ተከታታለ ወር በገባ የበደሩ የከተማ አስተዳደሪቶች የዘንድ የወዳ ፖሳ እቅራቢዎች በየደረጃው ሌሎች የገንዘብና አ.ከፍማሽ ለማት በ5 ቁጥር ወሰጣዊ የወረዳ ገንዘብና አ.ከፍማሽ ለማት ቁጥር 8/ቤቶች ለዘንድ ገንዘብና አ.ከፍማሽ ለማት መምራያዎች ተከታታለ ወር በገባ በ10 ቁጥር ወሰጣዊ እንዲሆም የዘንድ ገንዘብና አ.ከፍማሽ ለማት መምራያዎች ወር በገባ በ15 ቁጥር ወሰጣዊ ለሰራው ማቅረብ፤

ii. ማንኛውም ስርዓት እቅራቢ መሰራያ ቤት የሰነድ ወር ዓመታዊ የሂሳብ አገባ በቀጣይ በጀት አመት አስከ ነሐሴ 15 ቀን ማቅረብ፤

iii. በየወሩ መጨረሻ ተሰብሃበ ፖሮግራም ቤት የደንብና የደንብና ተያቄዎችን በሚመለከት የተማሳጠኗል መግለጫ በማዘጋጀት ከወርሃዊ ስርዓት ይርማ

iv. ከመዘገበ የተሰረዘውን ተሰብሃበ ፖሮግራም ቤት የደንብና የደንብና ተያቄ ተከታታለ ወር በገባ በ5 ቁጥር ወሰጣዊ ከወርሃዊ ስርዓት ይርማ የመዘገበ፤

2. የመንግስት መሰራያ ቤቶች በዓመታዊ ስርዓታቸው፡-

v. የበጀት ዓመቱ በተመናቀቀ በ45 ቁጥር ወሰጣዊ ፖሮግራም ቤት የደንብና ለምርመራ አገልግሎት አድርጋው ለዋናው አዲታር ማማወች፤

vi. በዋናው አዲታር የተመረመረውን የዓመቱን የሂሳብ መግለጫና የሂሳብ ስርዓት ከዋናው አዲታር በደረሰዎች በአንድ ወር ገዢ ወሰጣዊ ለሰራው ማቅረብ፤

vii. ለመለሰ የማይቻል የተከፈል የቆይማማያ ከፍያዎችን በመለየት ለመለሰ የልጅለብትን ምክንያት ከሚያሳይ አምር መግለጫ ይርማ የበጀት ዓመቱ በለቀቀ በሁለት ወርት ወሰጣዊ ለሰራው መሳካት፤

3. በርሃው በሚያዘጋጀው ዓመታዊ ስርዓት፡-

v. ከመንግሥት መሥራያ ቤቶች የደረሰዎች የተመረመራ የሂሳብ ስርዓትና የበርሃው የትራንስፖርት ማስተካከል በማጠቃለል በ6 ወርት ወሰጣዊ ፖሮግራም አጠቃላይ ከነመግለጫው ለከላሉ ቅናው አዲታር መሥራያ ቤት ለሂሳብ ምርመራ የቀርባል፤

vi. የተመረመራውን የከላሉን የሂሳብ ምርመራ ወጪት ከነመግለጫው በማጠቃለል ለከላሉ መስተዳድር ምክር ቤት ቅናው የበጀት ዓመት ከመተናቀቀ በፊት የቀርባል፤

4. የፍሰት /ክፍል/ እንደ ሂሳብ ሪፖርት:

- ሀ. ለእ.ከጥማ እና ለማህበራዊ ልማት ተርጉረዋቸው ከ.ለም አቀፍ ይርሱታቸው
ከመንግሥት የተገኘውን የበድር/እርዳታ ገዢበት በበርዕው በከል ለአስፈላጊዎች
የከልለ መሰረያ ቤቶች ለዘን የገንዘብበኝ አ.ከጥማ ልማት መምርያዎች እና
ለውረዳ ገዢበኝ አ.ከጥማ ልማት ወኩ ድህረት ቤቶች የተደረገውን የገንዘብበ
ቅበት የእራዳቸው የሂሳብ ሪፖርት የከልለ መሰረያ ቤቶች ተከታታ ወር በንብ
በ15 ቀናት እንዲሁም የዘን የገንዘብበኝ አ.ከጥማ ልማት መምርያዎች እና
የውረዳ ገዢበኝ አ.ከጥማ ልማት ወኩ ድህረት ቤቶች ወሩ በለቀ በ20 ቀናት
ውሰት ለበርዕው ማቅረብ አለባቸው::
- ለ. በርዕው ከዘን የገንዘብበኝ አ.ከጥማ ልማት መምርያዎች ከውረዳ የገንዘብበ
አ.ከጥማ ልማት ወኩ ድህረት ቤቶች እና ከከልለ መንግሥት መሥራያ ቤቶች
ያስቀበበውን የበድር/ የልርዳታ የሂሳብ ሪፖርታ መማለሙ በማጠቃለል የበጀት
ዓመቱ በለቀ በ90 ቀናት ወሰት ለመሆኑ አዲተሮች ለሂሳብ ምርመራ ያቀርባል::

5. የሂሳብ ሪፖርት:

የከልለ መንግሥት የበጀት ዓመቱን የተጠቃለለ ሂሳብ ሪፖርት የበጀት ዓመቱ በለቀ
በ6 ወሰት ወሰት ለማረጋገጫ ማቅረብ አለበት::

ክፍል አራት

ለሰበሰበ ያልቻለን ሂሳብ ከመዘገበ ሲለመሠረዝ /WRITE OFF/

፩፭ መርሆ

ማንኛውም የተሰበሰበ ሂሳብ የግዢታቸውን የይገባኬል ታሪክ እና የጠና ገዢበት የመዘገበ
ንብረት ከመዘገበ የመሰረቱ አፈጻጸም የሚከተሉትን ሁኔታዎች ማረጋገጥ ይኖርበታል:-

1. ከባለዕቃው ለመንግስት ተመሳሽ ለሆነ የሚገባ ሂሳብ ለማስመልስ በመሥራያ ቤቱ
በከል የተደረገ ጥረት መኖሩንና ከእቅም በለቀ ሆኖ መግኑቸዋል
2. ከባለዕቃው የሚፈለግ ሂሳብ ከመዘገበ ተስርሱ ወደፊት ከተተለ ለፈጸግበት
በማረጋገጫ መልካ የማረጋገጫ መሆኑን፣
3. ከመዘገበ የሚሰረው ሂሳብ ወይም ዕዲ ወጪን የማረጋገጫ ከሆነ በወጪ
ለመመዘገበ የማረጋገጫ በቻት መኖሩን በማረጋገጥ፤

II መሰራርቻ

የተስብሰብ ሆኖም የግዢታ ሂሳብና የይግባናል ተያቀዥና የጠቅና ገንዘብ
እንዲሆም ገበረት ከመግባብ ለሰራሁ የሚችሉው በዚህ መመሪያ የተመለከቱት
መሰራርቻ ተሟልተው ሲገኘ ይሆናል::

III በጥቃት ከተለየ፣ ከአገር ውጥቃው ከልተመለስ እድራሻው ከማይታው቏ና

ቦጠራቸ ከተገለለ ለረተዋቻ የሚፈለግ ዕዳን ስለመሠረዝ

1. በለጀዙው ወይም ወረጃና ገበረት ወይም ለለ ሁባት የለለቸው መሆኑን መሰራያ በቱ ከማዘጋጀ በት /ከከተማ አስተዳደር/ ከቀበለ ከተራንስፖርት መሰራያ በት ወይም ከመሳሰሉት አካላት በማጣራት ለያረጋግጣ፣
2. በለጀዙው ተያኋኒ የለለው መሆኑ በመሰራያ በቱ ለረጋግጣ፣
3. በለጀዙው ተያኋኒ ካለው ተያኋኒ ገበረት ወይም ለለ ሁባት በንድለለው መሰራያ በቱ ከማዘጋጀ በት/ከከተማ አስተዳደር/ ከቀበለ ከተራንስፖርት ባለቤልነን መሰራያ በት ወይም ከመሳሰሉት አካላት አጠርቶ ለያቀርቡ፣
4. ለባለጀዙው መሰራያ በቱ መልቀቻዎና ዕዳ የለለበት መሆኑን የሚያረጋግጣ ማስረጃ ያለመሰጣቸ ለረጋግጣ፣
5. እድራሻው ለማይታው቏ በለጀዙው በዚህ እንቀጽ እንቀጽ ከ1 እስከ 4 ከተዘረዘሩት በተጨማሪ በለጀዙው እንደ አግባብነቱ በማስቀመቻ ወይም ተያኋኒ ካለው በተያኋኒ በከል ወይም በመናገሪያ ቅበሌ/ወረዳ እማካኝነት ተጠርቶ ያልቀረበ መሆኑ ለረጋግጣ፣

IV የግብር ዕዳን በሚመለከት

1. ጉብር ከፍር የግብር ውልና ማስቀመቻ ተልከለት ለገኘ ያለመጀል በኋና በውሳኔ ማስቀመቻው የተመለከተውን የግብር ዕዳ ለማስከፈል የሚያስችል ሁባትና ገበረት የለለው መሆኑ በግብር ለሚገባው መሰራያ በት ለረጋግጣ፣
2. ጉብር ከፍር የተለከለትን የግብር ውልና ማስቀመቻ የተቀበለ በሆናዊ የግብር ዕዳውን ለማስከፈል የሚያስችል ሁባትና ገበረት የለለው መሆኑ በፍርድ በት ለረጋግጣ፣

V ለለምቻ

1. ከባለጀዙው የሚፈለገውን የመንግስት ገንዘብ ገዢ ለማስደረግ መሰራያ በቱ ክስ መሰራርቶ በፍርድ በት ተቀበይነት ያላገኘ መሆኑ በማስረጃ ለረጋግጣ፣

2. በማስረጃ አለመሟላት የማክንያት በወጪ ስይመዘገበ የሚገኘውን ተሰብሰቦ ሂሳብ ጥያቄ ወይም የይግባኝል ተያቄ በማመለከት በአሁን ገዢ ማስረጃ ለማቅረብ ከአቅም በላይ ሆኖ መገኘቱ በፍርድ በት ለረጋገጥ

II ከመንግስት መሰረም ቤቶች የሚፈለግን ዕዳ ከመዘገበ ስለመሰረዝ

1. አንድ የመንግስት መሰረም በት ከሉለ የመንግስት መሰረም በት የሚፈለገውን ተሰብሰቦ ሂሳብ ጥያቄ ተወይም የይግባኝል ተያቄ ለማስተካከት መሰረም በቱ ክስ መሰርቶ በሂሳብ ተጠቃቄ የሆነው የመንግስት መሰረም በት መከራል ባንድማይገባው በፍርድ በት ለመስጠት
2. ተሰብሰቦ ሂሳብ፣ ጥያቄ ወይም የይግባኝል ተያቄ ከመንግስት መሰረም በት ለማስመለስ የተለያዩ ቅጽታች ቅጽርነው መቀትና ያለመገኘቱ በማስረጃ ለረጋገጥ

III የመንግስት ገዢበት ለማስመለስ መውሰድ ስለሚገባቸው እርምጃዎች

በዚህ መመሪያ አንቀጽ 14 የተመለከተው ባንድተጠበቀ ሆኖ ከገበር ዕዳ በስተቀር ከማንኛውም ባለቤቶ የሚፈለግ ከበር 3,000.00 በላይ የሆነ የመንግስት ገዢበት ወይም ገበሩት ከሂሳብ መዘገበ ከመሠረዝ በፊት ጉዳይ አግባብ ለሰው ፍርድ በት ቁርቦ ወሰኑ ማግኘት አለበት፡፡ ከዚህ ከተጠቀሰው የገዢበት መጠን ቤት ያለውን ማንኛውንም ዕዳ በእርምጃዎች ዕዳ እንዲር የተቀመጠው መሰረርት መሟልቻቸው እስተካደራዊ በሆነ መልካም ለረጋገጥ

IV የነፃፃ ትንተ

1. በትንተና በፍሰትና በከሚከለዋ ለውጥ ወይም ከእነዚህ ዓይ ተመሳሳይ በሆነ የማክንያቶች በነፃፃ ከምትት ላይ የሚደርሰ ጉዳለት ከሂሳብ መዘገበ ተቀናሽ ይደረጋል፡፡
2. በዚህ እንቀጽ 30-ሰ እንቀጽ 1 በተገለዥ የማክንያቶች የደረሰው ጉዳለት ከሂሳብ መዘገበ የሚሰረዘው አግባብ ያለው ባለሥልጣን የሚሰጠውን የገዢለት መጠን /Standard/ መሠረት በማድረግ ይሆናል፡፡

ጀ የጠቅ ገዢበት ወይም ገበሩትን የሚመለከት ሂሳብ ከመዘገበ ስለመሠረዝ

1. በስርቃቶና በዘረፅ የማክንያት ለጠቅ ገዢበት ወይም ገበሩት

v. የመንግስት ገዢበት ወይም ገበሩት ከአቅም በላይ በሆነ ሁኔታ መዘረፅን ወይም መሰረቁን የሚገልጻ ለፖርት በማመለከተው ለራተኞሻና መሰረም በት በወቅቱ ለፖራል ተለልይ፣ ገዢበት ወይም ገበሩትን ለማስመለስ

**እንዲሆም ከራሱዎን ወይም ማረጋገጫ ለይቶ ለማውቁ ያልተኩሉ መሆኑን
የሚገልጽ መረጃ ክርለሉ ስጋፍ**

- a. እሌ.ሌ./Letter of Credit/ ተከናወች ዕቃው ያልገባ የጠና ወይም የተሰረው
በመሆኑ ምክንያት ለተካ እንደማግኘች ክብካቶ ማረጋገጫ ስ.ቀርብ፤
- b. የጠናው፤ የተዘረዘሩው ወይም የተሰረውው ገንዘብ፤ ስነድ፤ ፊዴሮርና ወጪ
ያሳታው ይርጥዋ በከናወች ወሰኑ የነበረ መሆኑንና ክዘርው የተሰበረ ወይም
በውሰዶ ካለው ሁብት ወር መውዳሙን የሚያረጋግጣ መረጃ ክርለሉ
ስጋፍ፤
- c. የሰነድ ማስረጃ የለለው ሂሳብ ስለመሆኑ በሚመለከተው አካል በከል በውቅቱ
ሸጥርት የቀረበበትና ማረጋገጫ የተሰጠበት መሆኑ ስረጋግጣ፤
- d. የመንግስት ተሽከርካሪ ስጠና ወይም ስሰራዊ እና ተሽከርካሪው ለጋ
ያለመጀሉ እና ተጠያቁውን ማግኘት አለመጀሉን በሆሉ ማስረጃ
ስረጋግጣ፤
- e. ለጠናው፤ ለተዘረዘሩው፤ ወይም ለተሰረውው ገንዘብ ጽሁፍ ተጠያቁ በሆኑ
ግለሰቦች ለይ መሰራያ ቤቱ በፌርድ ቤት ክስ መሰርቶ ገንዘቡን ወይም
ንብረቱን ለማስመለስ ያልተኩሉ ስምን፤

2. በእሳት አድር ለውድሙ ወይም ለተቋጠለ ገንዘብ ወይም ጽሁፍ

- a. ገንዘብ ወይም ጽሁፍ በእሳት አድር ቅጠሎ የውድሙ ስለመሆኑ
ለሚመለከተው የመንግስት አካል ሸጥርት ቅርቡ ቅጠሎው ሆኖ ተብሎ
የልተፈጸሙ መሆኑን ጥልሉ ወይም ለለ ሁጻዊ አካል ያረጋግጣበት
የጽሕና ማስረጃ ስ.ቀርብ፤
- b. የተቋጠለው ወይም የውድሙው ገንዘብ፤ ስነድ፤ ፊዴሮርና ወጪ ዸሳታው
ይርጥዋ በከናወች ሙሉ የነበረ መሆኑና ክዘርው በውሰዶ ካይዘው ሁብት
ወር መውዳሙን የሚያረጋግጣ መረጃ ክርለሉ ስጋፍ፤
- c. የሰነድ ማስረጃ የለለው ሂሳብ ስለመሆኑ ለሚመለከተው አካል በውቅቱ
ሸጥርት የቀረበበትና ማረጋገጫ የተሰጠበት መሆኑ ስረጋግጣ

3. በመርነት ወይም በተፈጥሮ አድር ምክንያት ለጠና ገንዘብ ወይም ጽሁፍ

- v. በጠርነት ወይም በአካባቢ የጽጥር መሬዕቅ የሚከሰት የንግድበና የንብረት ጥሩትና ወጪዎች ተከተሉትን በአካባቢው ማስቀመጥ አስተዳደር ሲረጋገጥ፤
- ለ. የጠቅዙ የወጪዎች የተዘረፈው ወይም የተሰረቀው ጉዝብ ለነፃ ተምብርና ወጪ ያላቸው ይርማች በካልና ወሰኑ የነበሩ መሆኑና ካልናው የተሰበረ ወይም በውሳኔ ከየዘው ሁበት ወርሱ መዋሪዎችን የሚያረጋግጣ መረጃ ከመንግሥት አስተዳደር ሲገኘ፤
- ሐ. የሰነድ ማስረጃ የሌሎች ሂሳብ ስለመሆኑ በሚመለከተው አካል በተሳታፊ በውቅቱ ሂደርት የቀረበበትና ማረጋገጫ የተሰጠበት መሆኑ ሲረጋገጥ፤

፩፭ ከክልጻለት ወጪ የሆነ የቀረጥ ተምብርች እና ወጪ ያላቸው ይርማች ሂሳብ ስለመሠረዝ

1. በክልጻለት ላይ የሚገኘት የቀረጥ ተምብርችና ወጪ ያላቸው ይርማች አገልግሎታችው እኩንዲቀር በሚመለከተው አካል ለመሰን፤
2. የቀረጥ ተምብርችና ወጪ ያላቸው ይርማች ዓይነት ወይም መጠን በሚመለከተው አካል ለለወጥ እና ቁድም ለሌላ በከምናት የሚገኘው ለመደረቱ አገልግሎት መሰጠት እኩንደማይችል ለመሰን፤
3. የቀረጥ ተምብርችና ወጪ ያላቸው ይርማች አጠቃቀምና አስራር በአዲስ መልካ ባኩንዲቀር ሲደረግ፤
4. የቀረጥ ተምብርችና ወጪ ያላቸው ይርማች በበልሽት ምክንያት ከጥቅም ወጪ መሆኑ ተገቢ ማረጋገጫ በመሰራይ በቱ የሥራ አመራር ለቀርበበት፤

፪፮ ከመዘገበ የመሠረዝ አፈጻጸም የሚመራበት ስነሰርዓት

1. ማጥቃውም ተሰጥቶበት ሂሳብ ጉዳዮች ወይም የይገባናል ጥያቄ የጠቅ ጉዝብ ወይም ታብረት ከመዘገበ ለመሠረዝ የሚችለው በዘመና መመራያ ለእያንዳንዱ ምክንያት የተቀመጠው መሰራርት መሚለቱ ሲረጋገጥ ይሆናል፡፡
2. የሚመለከተው የሥራ ሂደት በዘመና መመራያ ወሰኑ የተቀመጠት መሰራርች መሚለቷውን ሲያረጋገጥ የረሳኔ አስተያየት በማከል ከውሳኔ ሂሳብ ወርሱ ለመሰራያ በቱ የቦላይ ባኩራ ማቅረብ ይኖርበል፡፡
3. የመንግስት መሰራያ በቱ የቦላይ ባኩራ ወይም እስራ በመቀበል ምክትል ባለፈው በሚመለከተው የሥራ ሂደት በሚቀርበበት የውሳኔ ሂሳብ መሠረት በፋይናንስ አስተዳደር ደንብ ቅጥር 89/2004 እንቀጽ 38 ጊዜ እንቀጽ 1 ለመንግስት መሰራያ ቤቶች በተሰጠው የስልጣን ጉዳዮች ወሰኑ የሚመለከት ወሰኑ ይሰጣል፤ የንግድበና መጠን ለመሰራያ በቱ ከተሰጠው የስልጣን ጉዳዮች በለይ በሚመንበት ቤቱ የረሳኔ አስተያየት በማከል ሲለትከከለችነቱ በፋይናንስ በሚረጋገጥ ለበረጋው ያስተላለፈል፡፡

4. ለመንግስት ሥራ-ተቋማ ከተገበው በለይ ከተከሏል ድመወዝ ወይም ክፍጥር ጽር በተያያዘ አበል ምክንያት የሚፈለግ ማኅተውም ተሰብሰቢ ሂሳብ ግዢ ወይም የይግባኩል ጥያቄ ከመዘገበ ለመሠረዝ የሚታወቁ በፌይናንስ አስተዳደር ደንብ ቅጥር 89/2004 እንቀጽ 39 ዓይነ እንቀጽ 1 በተደነገገው መሠረት ይሆናል::
5. ከአገልግሎት ወጪ የሁኔታ የቀረጥ ተም-በድቻና ወጪ ያላቸው ይርቃዋል ከሚሆን መዝገብ ከተሰረዘው በእኔ እውጭና በዚህ መመሪያ እንቀጽ 29 ዓይነ እንቀጽ 2 መሠረት ይሆናል::

ቋይ ከመዘገበ ስለሚሰሩት ሂሳብ እያያዘ

1. የተሰበሰቢ ሂሳብ ግዢ ወይም የይግባኩል ጥያቄ የጠቅ ጉዝብ ወይም ጉብረት በዘመኑ መመሪያ መሠረት ሲሰራዘ የሚመለከተው የሥራ ክፍል ሂሳብ ቤት በውጭ መመዘገብ ይኖርበል::
2. የተሰበሰቢ ሂሳብ፣ የግዢ፣ ወይም የይግባኩል ጥያቄ ሂሳብ ከመዘገበ ሲመዘሩ ለበዴቻ የሚሰራው ሁኔታ የሚሰልጥ ሆኖ ከተገኘ በቅድመኝነት በውጭ በይቻት ለማዘላቸው::
3. በዘመኑ መመሪያ መሠረት ከመዘገበ ተሠርሱ በውጭ እንዲመዘገብ የሚደረግ ሂሳብ በመ-ለ- በተለየ መዝገብ ተመዝግበ መያዝ ይኖርበል:: ይህም መዝገብ የው-ሰጥ አይ-ት- ወይም የው-ሙ አይ-ት- በየጊዜው ለሚያከናወነው ሂሳብ የሚመራና ወደፊት በባለ ዕዳው- ሌይ የሚፈለገውን ሂሳብ ለመከታተሉ በሚያስተካክለ መልካ- ተመዝግበ መቀመጥ አለበት::
4. እኩያንዳንዶ መሰራቶ በትኩ በፌይናንስ አስተዳደር ደንብ ቅጥር 89/2004 እንቀጽ 39 ዓይነ እንቀጽ 1 መሠረት ከመዘገበ የተሰረዘው ዕዲ የሚመለከታቸው ባለቤዳዋቸች ዕዳውን ለመከሏል የሚያስተካክለ አቅም ያደብሩ መሆኑን ለማረጋገጥ በይንስ በዓመት እኩዳ ገዢ መዝገቡን ማጣራት አለበት::

ቋይ የመንግሥት መሰራቶ በተቋማ ተግባርና ድጋፍ

1. እኩያንዳንዶ የውረዳ የ የከተማ አስተዳደርቸ እና የበጀስቲ በን ክበኋውቸ ከበር 20,000 የ የውረዳ እና የከተማ አስተዳደር ጉዝብበና እኩያንዳንዶ ለማት ድ/ቤቶች እና በር 10,000 የ የከተማ አስተዳደር ለማት መመራያዊቸ እና በር 10,000 እና የከልል ተጠሪ ሲከተር መሰራቶ በተቋማ እና በር 3,000 የሚይበልጥ ጉዝብበና የያዘውን የእኩያንዳንዶን ሂሳብ ሰነድ ከመዘገበ ለመሰራዘ ለተያያዘ እግዢ እኩዳ የሥራ ሂሳብ-

የሚ.ቁር.ብ.ለትን ማስረጃ በዘመኑ መመሪያ ውስጥ የተቀመጫውን መሰራርት የሚያጠለ
መሆኑን በማረጋገጥ ውስጥ ይሰጣል::

2. ከብር 20,000/ ልደብ ቀር/ የሚበላጥ ገዢበብ የያዘውን ሂሳብ በሚመለከት
እስራራዊውን ማጠራት እድርት እስተያየቱን በማከል ከማስረጃ ጽር ለበርሃው
የቀርባል::

፩፪ የበርሃው ተግባርና ዕላፍነት

1. ከእያንዳንዱ የመንግሥት መሰራይ በት ከመዘገበ የተሰረዘውን የተሰበሰበ ሂሳብ
ግዢው ወይም የይግባኝል ታይቁ እንዲሆም የጠሩ ገዢበብ ወይም ገበታት ሂሳብን
እስመለከቶ በያዥና የሚቁርበውን ለጋር ይቀበላል፤ ያረጋግጣል::
2. ከባለበቃት መሰራይ በቶታት የሚቁርበትን ከመዘገበ የሚሰረዘው ሂሳቦችን ቁይል ከፍቅ
ይይዛል::
3. ከብር 20,000.00 / ልደብ ቀር/ በተሸጠው ገዢበብ የያዘን እያንዳንዱን የሚሰብ ስነድ
ከመዘገበ ለመሠረዝ ከመሰራይ በቶታት የሚቁርበበትን ማስረጃ በዘመኑ መመሪያ ውስጥ
የተቀመጫውን መሰራርት የሚያጠለ መሆኑን ያረጋግጣል::
4. ከመሰራይ በቶታት የቀረበው ታይቁ በውስጥ እኩት ማረጋገጫ የተሰጠበትና የመሰራይ በቱ
የበላይ በላይ ያዘረቀው መሆኑን ያጠረፈ::
5. ከመሰራይ በቶታት የቀረበው ከመዘገበ ይሰራዘል፤ ታይቁ በፏይናንስ እስተዳደር አዋጅ
እና ደንብ መሠረት ለበርሃው በተሰጠው የሰሌጣን ገዢ ውስጥ መሆኑን ያረጋግጣል::
6. ከመዘገበ ይሰራዘል፤ ታይቁ ጽር ከመሰራይ በቶታት የቀረበበትን ማስረጃዎች እስመለከቶ
ገዳዳ ከሚመለከተው መሰራይ በት የሰሌ በላይ፤ ለራተኞች ወይም የውስጥ እኩት
ማብራሪያ ይጠይቂል::
7. ለእኔያንዳንዱ የሰሌ ከንውን ደንብ ማስረጃዎች ይይዛል፤ ቅዱ ጉባኤ የዘጋጀል::
8. በርሃው እንዲሰረዘው የቀረበበትን ሂሳቦች በአውርድ ገዢ ውስጥ አጥርቶ የሚፈርስበበትን
ውጭት አጠናቁር ውሣኔውን ታይቁውን ማቀረበው መሰራይ በት በጽሁፍ ያማውቃል::
9. ከብር 100,000.00/ሙቶ ልደብ ቀር/ የሚበላጥ ገዢበብ የያዘውን ሂሳብ በሚመለከት
እስራራዊውን ማጠራት እድርጉ እስተያየቱን በማከል ለከልሉ መሰተዳደር የኩር በት
የቀርባል::

10. ከመዘገበ የሚሰረዝ ሂሳብ ተማርተው የሚቀርብበትን ይርም አዘጋጅቶ ለመንግስት
መሰረታዊ ቤቶች ያሰራመል::

፳፻ ለሰበሰበ ያቻለን ፖስቲ ከመዘገበ በመሰረዝ ሂደት የመንግሥት መሰረታዊ ቤቶች የወሰኑ አዲት የሰራ ድርሻ

- ከብር 20,000.00/ ብር ገቢ በር/ የሚይበልጥ እያንዳንዱን የሳቢ ሰነድ ከመዘገበ
ለመሰረዝ የፋይናንስ ተግባር ለሚያከናወነው የሥራ ሂደት ዘላፊ የቀረበውን ተያቄ
በወቅታዊ የአዲት ቁጥራ ይይዛል::
- በማጣሪት ወቅት የተሰበሰበ ሂሳብ ተግባር የግዢው ወይም የይግባኝ ተያቄዎች የጠቅ
ግዢበት ወይም ገበረት እንዲሁም የቀረጥ ተምህርና ወጪ ያላቸው ይርም ሂሳብ ይለዋል::
- ከመዘገበ እንዲሰረዝ ተያቄ የቀረበበትው ሂሳብ ስርዓት መሆናቸውን በማጣሪት
ይገመግማል::
- በተማሪ መረጃ ያለተደገኘ ከመዘገበ የማሰረዝ ተያቄ ካለ የፋይናንስ ተግባር
ለሚያከናወነው የሥራ ሂደት አስተያየቱን በማከል ይመለከል::
- በፋይናንስ ደንብ መሠረት በመሰረታዊ ቤቱ ደረጃ ከመዘገበ ለሚሰረዝ ሂሳብ የቦከልና
አስተያየት በማከልና አስፈላጊውን መረጃዎችን በማያያዝ ለመሰረታዊ ቤቱ የቦለይ ዘላፊ
ወይም ለምክትልታቸለው ወሰኑ እንዲሰጥበት ያቀርባል::
- ከብር 20,000.00 /ብር ገቢ/ የሚሰረዝ እያንዳንዱን ሂሳብ ከመዘገበ ለመሰረዝ
እኩንዲቸል አስፈላጊው ማስረጃዎች መማለቷዎችን በማረጋገጥና በማያያዝ ለውሰኑ
ለበርዎ እንዲተለቀ ለመሰረታዊ ቤቱ የቦለይ ዘላፊ ወይም ለምክትል ዘለዎች
ያቀርባል::
- በመሰረታዊ ቤቱ እማካይነት ስለተሰረዘዘት ሂሳብ ለመሰረታዊ ቤቱ የቦለይ ዘላፊና
ለበርዎ በየወሩ ለፖርት ያቀርባል::

**ከፍል አምስት
የፋይናንስ መካግበት አጠበበች**

ክክ የፌ.ይናንስ መካከለት አጠቃላቅ

1. መካከለት ስልጣችዎት ቤት

- ሀ. የመንግሥት መሰረም በታች ማኅዋውንም የፌ.ይናንስ መካከለት በይንስ ለአዲር ዓመታት ማቆየት አለባቸው::
- ለ. ወንጀል የተፈወመባቸው ለነዳች በፍርድ በት ውሃኔ አስከያገኘ ይረዳ መቆየት አለባቸው::

2. የማቆየት ካወ

- ሀ. የመንግሥት መሰረም በታች የፌ.ይናንስ መካከለቸቸውን ተጠና አመቱ በሆነ መንገድ ማቆየት አለባቸው::
- ለ. የመንግሥት መሰረም በታች ለፍርድ በት በማስረጃነት እንዲያቀበብ ለማጋገራቸው ጉዳዮች የመካከለትና ለነዳችን ውኅ ቁሳ ማስቀመጥ አለባቸው:: ይህን እንዲ ካወ ወጪ የሆነትን የፌ.ይናንስ መካከለት የመንግሥት መሰረም በታች በሌላ ካወ ማስተም እንደ አሌከትሱት ተተማ ማይከራፈልኩና ተመማሚያ የቴክኖሎጂ ውሃቻች ባለት ማስቀመጥ ይችላለ::

3. መካከለትን ስልጣኑ

- ሀ. የመንግሥት መሰረም በታች ካወ በሌላ ከተመለከተው የገዢ ገዢ በቋላ የፌ.ይናንስ መካከለት ለተጨማሪ ቤት ማቆየት ወይም መወገድ ይኖርባቸው በእንዲሁነት መወሰን ዓይታዎች በየዓመቱ የማጠራቸውን ተግባር ማከናወን አለባቸው::
- ለ. ማጠራት የተፈረገባቸውና እኩንዲወገኖች በመሰረም በቱ የቦሌይ ታሳኔ ውሃኔ ውሃኔ የተሰጠባቸው የፌ.ይናንስ ለነዳች የመንግሥት መሰረም በታች መካከለትን ተጠና ካወ ቤት በሌላ ማቆየት የለባቸውም::

ክክ የፌ.ይናንስ መካከለቸቸው

1. የፌ.ይናንስ መዝግበና ለፖርቶች:

- ሀ. የሂሳብ እንቅስቃሴ መዝግበና ለዚጊኛ::
- ለ. ሌዩ ሌዩ የሂሳብ ለፖርቶች እና

ክ. ለለዕች የፌይናንስ መግለጫዎች

2. የፌይናንስ አሳሽዎቹና ስነድች

- ሀ. የግብር አሳሽ የከፍያ ስነድች
- ለ. የገቢ ደረሰኝዎች
- ሐ. የከፍያ እና የሚሸጠው ማዘዣ ስነድች
- መ. የፌይናንስ ሪፖርቶችና መግለጫዎች
- ወ. ለለዕች ደረሰ ስነድች

3. የፌይናንስ መግለጫ የተደረገበት ስነድች

- ሀ. የውሳጥ ማስታወሻ
- ለ. ደብዳቤዎች
- ሐ. የአዲት ሪፖርቶች እና
- መ. ለለዕች የፌይናንስ ታሪካነት የተደረገበት ስነድች አስከመገኘ ደረሰ በቀጥታ ተደርሱባቸው በአንቀጽ 29 በተመለከተው መሠረት መወገድ አለባቸው::

፩፭ የፌይናንስ መዝግበዎችን የማስወገድ ተግባር አፈጻጸም

1. የፌይናንስ ሥራ የሚያከናወ኏ው የሥራ ሂደት ይገልጻልበታው የንብሩ የፌይናንስ መዝግበት ከመወገደቸው በፊት መመለት ያለባቸው ሥነ ለመግቻች:-
- ሁ. የፌይናንስ ሥራ የሚያከናወ኏ው የሥራ ሂደት ከዚህ በፊይ በአንቀጽ 27 ዓው አንቀጽ 2 የተመለከተውን ነጥቦች መሠረት በማድረግ መወገድ ያለባቸውን ስነድች መለያቸው የሥራ ሂደቱ ታሳፊም በጥቅም ገዢ ውስኔና እንዳስጥ ለመስራየ ቤቱ የበላይ ታሳፊ የውሳኔ ማቅረብ አለበት::
- ለ. የመንግሥት መስራው በቶች የበላይ በለፈዎች የሚወገዙትን የፌይናንስ መዝግበዎችና ስነድች እንዲመገኘ የሚያስተኞል ወሳኔ ማስተላለፍ አለባቸው::

2.. የማስወገድ ክፍል

- ሀ. የመንግሥት መስራው በቶች የፌይናንስ መዝግበዎችና ስነድችን በማቻጠል ማስወገድ አለባቸው:: ይህንን እኩንዲ ለለዕች የተሳለ የማስወገድ መንገዶች ካለ እኩንዘን መጠቀም ይችላለ::
- ለ. የመንግሥት መስራው በቶች የፌይናንስ መዝግበዎችና ስነድችን የማስወገድ ተግባር በማረጋገጫ እንዲጠበቅ እንዲሆም ገልልተኛ ባለበበች ባለብት መፈጸመና ማረጋገጥ አለባቸው::

አ. በመሰረም በቱ የበላይ ጽላው ትዕዛዝ ለነዚያን እኩንዲያስወግኝ የፋይናንስ
ተግባር የሚያከናወነው ትቻላቸው ለነዚያን በታላፊነት ትያሱ ማረጋገጫ
እንዲሁም የፋይናንስ ተግባር ከሚያከናወነው ወጪ ይለ ለስተ
ገለጾታኝ ግለሰቦች በስብት ተወካድ የአፈጋጌም ሪፖርቱ ለመሰረም በቱ
የበላይ ጽላው መቅረብ ይኖርበታል::

ወጥ የተሻረ መመሪያ

የፋይናንስ መካግበት አጠብቀ መመሪያ ቁጥር 5/1998፣ ለሰበሰበ ያልቻለ ሆኖ
ከመካገበ የመወረዘብ (write-off) መመሪያ ቁጥር 9/1996 እና የመንግሥት ሆኖ
ፖ.ሪ.ክ መቅረብ የገዢ ሰሌዳ መመሪያ ተሻረው በዘመኑ መመሪያ ተተካተዋል::

ወጥ መመሪያው ተፈጻሚ የሚሆንበት ጊዜ

ይህ መመሪያ ከየከተት 1/2004 ዓ.ም. ጀምሮ ተፈጻሚነት ይኖረዋል::

የህር ዘር

አየነው በለይ

የገንዘብና አከፍማሽ ለማት ቤት የገዢ